

ዓኛው ኢትዮ-ቻምበር ዓለም ዓቀፍ የንግድ ትርጉም የምርትና አገልግሎት ተወዳዳሪነትን ከፍ እንደሚያደርግ ተጠቆመ



የኢትዮጵያ የንግድ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ሰለሞን አፈወርቅ ምክር ቤቱ የሃገር ውስጥ ምርትን በዓለም አቀፍ ደረጃ በማስተዋወቅ የሃገር ውስጥን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በብሄራዊ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ጠንክሮ እየሰራ እንደሆነ ገለጹ፤ ይህን የገለጹት ከህዳር 1-5 ቀን 2008ዓ.ም ድረስ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል በተካሄደው ዓኛው የኢትዮ-ቻምበር ዓለም ዓቀፍ የንግድ ትርጉም የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ ነው።

“የኢትዮጵያን ይግዙ” በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው ዓኛው የኢትዮ-ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ ትርጉም ላይ የንግድ ሚኒስትሩ ዶ/ር በቀለ ቡላዶን ጨምሮ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የኢትዮጵያ የንግድ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የቦርድ አባላት፣ አምባሳደሮችና የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ፣ የአገር ውስጥና የተለያዩ ሃገራት የውጭ አገር ኩባንያዎች፣ የልማት አጋሮች እና አጋር አካላት ተሳትፈዋል።

የንግድ ትርጉሞች ዝግጅት ዋና ዓላማ የኢትዮጵያን ምርቶች፣ አገልግሎቶች እና የኢንዱስትሪ ግብአቶችን ለማስተዋወቅ እንዲሁም የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎችን ተወዳዳሪነት ለማሳደግና የሀገሪቷን ኢንቨስትመንት ለመሳብ ነው።

እንደ ንግድ ሚኒስትሩ ገለፃ ከዓለም አቀፍ የገበያ ወድድር ራሱን አግልሎ የበለፀገ ኢኮኖሚ የሌለ በመሆኑ ኢንዱስትሪዎች የዓለም አቀፍ የገበያ ሁኔታዎችን ያገናከቡ ስትራቴጂዎች ሊነደፍላቸው የግድ ይላል።

የሚጠበቀውን ለማከናወን ለእድገት መፋጠን እሴት የሚጨምር የግል ዘርፍ መኖሩ ወሳኝ ነውም ብለዋል። የግሉ ዘርፍ ለሀገሪቷ ልማት ድርሻውን ለመወጣት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነና የኢትዮጵያ መንግስትም ድጋፉን እንደሚቀጥልበት ዶ/ር በቀለ ቡላዶ ገልፀዋል።

የሀገሪቷ ፖሊሲ ኢኮኖሚውን ከእርሻ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ በመለወጥ ላይ በመሆኑ የሃገር ውስጥ ገበያንና ተወዳዳሪ ማኑፋክቸሪንግን ማጠናከር የሃገሪቱን አመታዊ የኢኮኖሚ እድገት በዘላቂነት ለማስቀጠል እንደሚጠቅም ሚኒስትሩ ጨምረው ገልፀዋል።

የኢትዮጵያ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ በሆነ የተወዳዳሪነት ችግር እየተሰቃየ መሆኑን የኢትዮጵያ የንግድ እና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚደንት ተናግረዋል። ምንም እንኳን ሀገሪቷ በስነ ምህዳሯ የታደሰች በመሆኗ እንደ ቡና እና ሰሊጥ ያሉ የእርሻ ምርቶችን ማምረት ብትችልም የቡና መፈጠሪያ አገር ከመሆኗ አንፃር ስትታይ ከዋና የቡና አምራች ሀገሮች ዝርዝር ውስጥ ዝቅተኛውን ቦታ ይዞ ትገኛለች ብለዋል።

እንደ ፕሬዚደንቱ ንግግር “የኢትዮጵያን ይግዙ” የሚለው ዓኛው የኢትዮ-ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት መሪ ቃል የሀገሪቷን ገፊ ከመገንባት እና የአገር ውስጥ ምርቶችና አገልግሎቶችን የመግዛት ዝንባሌን ከመፍጠር አንፃር ትልቅ ትርጉም አለው።

የኢትዮጵያ የንግድ እና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ሴክሪተሪ ጀነራል አቶ እንዳልካቸው ስሜ በበኩላቸው ዓኛው የኢትዮ-ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት በተሳታፊዎች መካከል የተሻለ የቴክኖሎጂ፣ የእውቀት፣ የክህሎትና የልምድ ልወደጥ እንዲሁም በሽርክና የመሰራት እድልን የሚያስገኝ መሳሪያ ነው ብለዋል።

“የኢትዮጵያን ይግዙ” የሚለው ዓኛው የኢትዮ-ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት መሪ ቃል የኢትዮጵያን ምርቶችና አገልግሎቶች በማስተዋወቅ ላይ ያለመ ብቻ ሳሆን የአገር ውስጥ ገበያዎችን አቅም ከማጠናከር ጋርም የተቆራኘ ነው።

ንግድ ትርዒቱ በተካሄደባቸው አምስት ተከታታይ ቀናቶች ላይ 110 የአገር ውስጥና 50 የውጭ አገር ኩባንያዎች እንዲሁም ወደ ኢንቨስትመንት እንዲገቡና የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸው በኢትዮጵያ የአእምሮ ንብረትነት መብት የተሰጣቸው አዳዲስ የፈጠራ ምርቶቻቸውን አስተዋወቀዋል።

ምክር ቤቱ የበጎ አድራጎት ድጋፍ አደረገ



የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በቀዳማዊ እመቤት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ የበላይ ጠባቂነት ለተቋቋመው የእናት ወግ የእርዳታ ድርጅት የ100 ሺህ ብር የገንዘብ ድጋፍ አደረገ፤ ቀዳማዊ እመቤት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ ገንዘቡን ከምክር ቤቱ ፕሬዚደንት አቶ ሰለሞን አፈወርቅ እጅ ተረክበዋል።

በርክክቡ ወቅት ድርጅቱ በችግር ውስጥ ያሉ ህፃናትን ለመንከባከብ ብሎም በመንግሥት ትምህርት ቤቶች የህፃናት ምግብ ለማከናወን የተቋቋመ መሆኑን የገለጹት ቀዳማዊ እመቤት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ እንደተናገሩት ለወገን ደራሽ ወገን እንደመሆኑ የእንዲህ ዓይነቱ በጎ ተግባር የገነውን ሀገር ተረካቢ ትውልድ ከተመጽዋችነት ተላቆ ለሀገሩ እንዲተርፍ ስለሚረዳ ሀገር ወዳድ ሁሉ በእንደዚህ ዓይነቱ በጎ ተግባር ላይ እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል።

የምክር ቤቱ ፕሬዚደንት አቶ ሰለሞን አፈወርቅ በበኩላቸው፤ ምክር ቤቱ የንግድ ማህበረሰብ ሥነ ምግባርን በጠበቀ መልኩ እንዲሰራ እና ማህበራዊ ኃላፊነትን እንዲወጣ ዕውቀቱንና ግንዛቤውን በማሳደግ ተወዳዳሪ እንዲሆን እየሠራ መሆኑን ጠቅሰው ባለፉት ዓመታት በተለያዩ በርካታ የማህበራዊ ተግባራት ውስጥ በመሳተፍ ብሄራዊ ግዴታውን መወጣቱን ተናግረዋል። ምክር ቤቱ የንግድ ማህበረሰብ ወኪል እንደመሆኑ የሚያደርገው ድጋፍ ለሌሎች አካላት ተምሳሌትነቱ ላቅ ያለ በመሆኑ በቀጣይም መሰል ድጋፍ ለማድረግ በዕቅዱ ውስጥ ማካተቱን አብስረዋል።

የአቅም ግንባታ ሥልጠና ተሰጠ



የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከየካቲት 11-13 የቆየ የሁለት ቀን ተኩል የአቅም ግንባታ ሥልጠና ለምክር ቤቱ ሠራተኞች በአዳማ ከተማ ኩሪፍቱ ሪዘርት ሰጠ፤ ሥልጠናውን ያዘጋጀው የምክር ቤቱ «የግሉ ዘርፍ ማበልጸጊያ ማዕከል» (Private Sectors Development/PSD-Hub) ሲሆን ሥልጠናው «ለተመሳሳይ ዓላማ በቡድን የመስራት ሚና» በሚል ርዕስ ላይ ያተኮረ ነበር።

እንደሚታወቀው «የግሉ ዘርፍ ማበልጸጊያ ማዕከል» (Private Sectors Development/PSD- Hub) ከግሉ ዘርፍ ጋር የተያያዙ ጥናቶችን በማስጠናት በመንግስት እና ግሉ ዘርፍ ለሚደረገው የውይይት መድረክ ግብዓት የሚሆኑ አባይት መነሻ አሳቦችን ከማቅረብ ባሻገር ለዘርፉ ልማት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት ውስጥ የድርሻውን ለማበርከት በሚያስችለው መልኩ የተቋቋመ ነው።

መሰል ሥልጠናዎችም ፕሮጀክቱ የተቋቋመለትን ዓላማ ለማሳካት ዓይነተኛ ሚና እንደሚጫወቱ እና ሥልጠናውም የምክር ቤቱ ሠራተኞች ክህሎታቸውንና አመለካከታቸውን ይበልጥ ለማሳደግ አጋዥ እንደሚሆን ታምኖበታል።

«የግሉ ዘርፍ ማበልጸጊያ ማዕከል» (Private Sectors Development/PSD- Hub) እ.ኤ.አ. ጁኑዋሪ 2005 በኢትዮጵያ እና በሲውዲን መንግሥታት መካከል ባለው የሁለት-ደብዳቤ ግንኙነት አካል ሆኖ ሲመሰረትም በኢትዮጵያ የሚገኘውን የግሉን ዘርፍ አቅም ለማሳደግ እንደ አንድ ስትራቴጂያዊ መሣሪያ እንዲያገለግል ነው።

ስብሰባ ተካሄደ



በኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ስር የሚገኘው የግሉ ዘርፍ ማበልፀጫ ማዕከል (Private Sector Development /PSD/ Hub) በቀጣይ በሚያከናውናቸው ዕቅዶች ዙሪያ የካቲት 10 ቀን 2008 ዓ.ም. ለግማሽ ቀን በሂልተን ሆቴል ከስትሪንግ (Steering) ቦርድ አባላት ጋር ወይይት አደረገ ::

በዕለቱ ወይይት ከተደረጉባቸው በርካታ ጉዳዮች መሀል ለስድስት ወር የሚቆየውና የፕሮጀክቱ የመጀመሪያው የትግበራ ምዕራፍ (inception activity) የሆነው በስትሪንግ ቦርድ አባላት ፀድቋል::

ፕሮጀክቱ ቀደም ሲል ከነበሩት ሁለት ተከታታይ ፕሮጀክቶች ቀጣይ ሲሆን ለአምስት አመታት እንደሚቆይም ታወቋል::